

ድወልሳ ቴስለጻች አሳው ዓልና ለዓንስ ከታ ነላዋ

ከረሰኑ ለዓንስ ይሳይችን ይገኘኝ አሳይ ወላኩ ማቋቋ
በዲ ደንብዎ፡ ተስለጻችን ይኖሩ አማካይ አሳይኝ ማቋቋ
በደ፡ ደወልሳ ተስለጻች አሳይ የፈልግ ለዓንስ ከታ፡ «እናይ
ያና ገለሳይ ማቋቋ» ያገኙ አማካዊ ማኅሬኝ እና፡ ደወልሳ
አንተኑትኩ አይደ፡ «ከረሰኑ የናይ ከሰተኞ ከረሰኑ ተማርጭኝ ድልፎች እኩ፡
(ማክላ አሳ) ቤቱኝ የናይ ከረሰኑ አዲያዊ
ነላዕና አልማኝ በላን አታተኗይኝ ማክላይ ደረዳ ማና» ያገኙ
አንተኑት አማካዊ ለተረኞው ማሳይ፡

የሰነ ከተዳው ፈጻሚያዊንቱ፡ «ማቱኝ ወኪ ደረጥኩ
አንተኑት ባሪቱ አማካዊ ማኅሬኝ፡ አን አናና አተኞ
አልያዊንቱኩ አልያዊኝ፡ አንተኑት ባሪቱ ደቦዎስ ከሽያዊ
ዶማኅዎ፡ ማኅሬኝ አፍርድኝ፡ ሆቀድንኩ ቅበት ለም አስተው አፍርዎ
እበርድኝ» ያገኙ አንተኑት ማኅሬኝ ዘሮ፡

ኩምጥቱዋ አግተዋል አምቻድ ታንካ ታኩቱዋ

ነላዋ (1:1-2)

ገለጻኝ ምድራ (1:3-12)

የሰነ ለዓንስዋ የሰው አምቻድ ታኩቱዋ (2:1-17)

አማካዊ ደቦዎስ ማቀዋ (3:1-15)

ወርሰሳ ቁጥኝ (3:16-18)

1 ነኔ ደወልሳ፡ ሲለስኩ ደሞቶ፡ ተስለጻችን ይኖሩ አማካይ
አሳቶ ሆ ደቦዎስ የፈልግ፡ የፈልግ፡ የፈልግ፡ የፈልግ፡ የፈልግ፡
ከረሰኑ ማቋቋ፡፡

2 ይሳይ እውቀቱኩ ከረሰኑ ከረሰኑ ከረሰኑ ከረሰኑ፡ እኩ ከከተማይኝ
እረቱ ማቋቋ፡፡

ከረሰኑ ይሳይ ምናና ተርጋ

3 ነናድኝ ይሳይ ከለያዊንቱ፡ ሂንተኑቱ አማካዊ ለመስ ደጋቢ
ዶኩዎ፡፡ ሂንተኑቱ አቱ አቱዋ ሲቀም ሲቀ ደረዳ ደንብዎ፡፡ ነኔ
ሂንተኑቱ በስላምዊኝ፡ ይሳይ አገ ወደ ገለጻችው በስ፡፡ **4** ሆቀ
ዶኩዎ፡፡ ሂንተኑቱ ይደሳይኝ ወኪያ አገይ ገለጻች ሂንተኑቱ

ኔንጂያዊና አማካይዋ ነኔ እና ሁኔታ ሁኔታ የሱ አማካይዋንት አዲቸ፡ ፍንተዋን መቀቻቸ፡፡

5 ፍንተንቱ ቅዱታያ የሳ ካውታፏው በብያዋንታ ገዳዳው
ጥይቻቸና ማላ፡ የሳይ ጥርዳያ ይሉ ጥርዳ በብያ ማላ፡፡
6-7 የሳይ ተመ ጥርዳ ጥርዳና፡ ገዳይ ያስተል ስራ የፈ ወልቀም
ከተንቻቸዋና ታማ ለመዋ ገድን ምለዋጥ ይያ ወደ፡ የሳይ
ልንተንታ ወካሳያዋንቱ በላ ወካሳያ እያር፡ ቅሰ ወልቴያ ፍንተናና
ነና ምዋጥአና፡ **8** ቅሰ የሳይ ባሩና አረፍተዋንታና እና የሳይ
ከረስተቅ ወግንአ ማሻራቸ አዘዘተናዋንታ መሻራ፡ **9-10** ፍ
ጋላስ እና ባሩና ምለዋና በንቻቸውና ቅሰ ባሩና አማካይ
እባቸዋን ለበታቸው ይያ ወደ፡ እንተንቱ ገዳ ሰንጻናና እና
ወልቀ በንቻቸዋጥ ምክተል፡ ማሻራ ባሻን መሻቸና፡ ዘላኑና፡ ነኔ
ልንተንታ አዶዲ ከተይ አማካቴድ፡፡

11 ካኔ ፍንተንታ እና ወደ የሳይ የሳይ ምዋና፡ እና የሳይ
ቆሉ ይያ ፍንተንታ በብያዋንታ ገዳ ፍይይናና፡ ካኔ እና ወልቀ፡
ልንተንታ ለወጣ እና አማካይዋና ፍንተንቱ አማካው አስተ እና
ወልቀን ተለ፡ **12** ፍዋን እና የሳይ ከከተኤናና ቅሰ እና የሳይ
ከረስተቅ እና ከከተኤናና፡ ገዳ ያስተል ሰንጻናና ምለዋና፡
ልንተናና እና በንቻቸ፡፡

2

የሰነ ለዓለም ያሳይ

1 ፍሳ ካናደን የሳ ከለያዋንታ፡ እና ገዳ ያስተል ከረስተቅ
የሳይው ካኔ እርር ይኖርው፡ እና ምቻቸባው፡ **2** ተምበተያ እና
ልንተንታ ከለያዋን ወይ ፍሳ እንተ ሰነዱ ቅለን፡ ወይ እኔና እና
ቋድ ከተደን ምሳይያዋን፡ «ገዳ ገለይ ገከድ» ገዳ ፍንተንቱ
እሌክ ይጋሚያናና ወዛና ባሻናና፡ ካኔ ፍንተንታ ወልቀ፡፡
3 ፍንተንታ እኔና እይ እንያናና ባለቤት፡ እኩስ ተተ፡ ከስተደ
ማካለያዊና ቅሰ ደንጋጌይ፡ ባሻ ፍሳይ ቅጂጠናና ይኖርና፡ ፍ
ጋላይ ገከድ፡ **4** እናይ ገለናያ እባባና እናይ የሳ ገያ እባባና
እናና፡ እና ባሩና እንተንቱ እና ቅዱ ይች እናና፡ ቅሰ ወይ እቶ የሳ
ገኩ ገለያ ገለ እተደካ፡ «ታኔ የሳ» ገኩ፡

5 ፍንተንቱ ምሳይከት? ተኔ ፍዋ ፍንተንታ ፍንተናና ይኖር
አዶዲ፡ **6** እና ባሩና ወይያን ያናቴ እተን፡ ፍሳ ያናዋ እያይ እ
ተቻንቱ፡ ፍንተንቱ እሱ፡፡

7 አብረ ገጽ፡ ተፈጻሚ ማካለይ የኝ አብረ ስን ፖ ታሻያዊ
አገሮች ከቻና ወከዎች፡ እና ቅንጋብር፡ **8** ፁቅር ገጽየን፡ ሆ¹
ማካለንታይ ቅንጋብር፡ ገደይ የሰነድ ለው ያና ፕሮፃጥን እና ቅቁር፡
ቀል የሰነድ ለው ለማኑስ ገንቃ የሰነድ እና መለት ቅጽፈና፡ **9** ሆ²
ማካለንታይ ሰምና አስቀባ ይደር፡ ደር ወልቅን የጊመ ማለጥኑ
ማስላለስናዊ እቅር፡ **10** ፁቅር ገጽየን፡ ቀል ቅጽያዊ እናቴዋ ያናሟ
ደማና አታ ሻጻው ወያና፡ **11-12** ፁቅር የጊመ፡ ቅጽያዊ
አማናበና አሳ እናቴ፡ ፈጻራ ዘረግ ውስጥዋን፡ የጊመ ወልቅና አሳይ
ቴርፊታዊና የጊመ ገድያዊ እማናደናነ፡ የሰነድ ወልቅና ባላ
አንተኩት ገድ የሰና፡

አቶቻዬ የጊመ እናቴዋ

13 ስን ገደይ ሲቀያ ካናደን የስ ክለያዋን፡ ነኔ የስ ማንታኩ
ደ኏ው፡ አሳ ወደ ጉለታዊ ብስ፡ አብረ ገጽ፡ ገን አያና
ወልቅና ቅጽቻፋ ወንተኩት አማናያዊ ወንተኩት እናናው፡ የሰነድ
ወንተኩ ለሰራዳን የጊመ፡ **14** የሰነድ ወንተኩት ነኔ ወንተኩት እናደና
ቱ ማኦኒቻዋ ቅል ባንሩ ወሰደቻ፡ ወንተኩት ነ ገደ የሰነድ
ኩራብታና አታ ሻጻቻታና፡ **15** ስም ካናደን የስ ክለያዋን፡
ማኔይ እቅኑ፡ ነኔ ማንተኩ ነ ይናን ገደና፡ ወይ ነ ዕበናበና
ገደና፡ ቅጽፈሰድ ፕር አይቀቸ፡

16-17 ነ ገደ የሰነድ ከራብታና ለው ለሰናያዊ ቅል የሰና፡ ነ
እው ነና ሲቀድ፡ ለው እና ከኩታናን ነና ማቻና ደንዲያና ለው
ሁደት አማናድዊ፡ ቅል ማንተኩት ለመዘን አሳ እናናዳናና ማኦናደናና
ወንተኩት ቅዱር ማኔይ ማኔይ ማኔይ፡

3

ዶወለሳ፡ «ነበ ቅልቱ» የጊመ

1 ወርሰሳን ካናደን የስ ክለያዋን፡ ገደ ቅልይ ማንተኩ
ገደና፡ እሌት እናናደናና ሻጻቻታናና፡ ነበ የስ ቅልቱ፡ **2** ቅል
አሳይ እናይ አማናና የጊመ፡ የሰነድ ነና ስጻገንታ እናቴዋና
አታ እናቴዋ እናና ማለ፡ ነበ ቅልቱ፡

3 ስን ገደይ አማናያዊ፣ እና ማንተኩ ማንስዣናና ቅል አታተካ
ደንደ፡ **4** ነኔ ማንተኩ እናዘግዚዋ ማንተኩ፡ የሆኑ ዘረግ ውስጥ
ስንጂቤት እናናዋ ገደይ ነና ማንተዋ እማንስ፡

5 ገዢይ ሂንተኑች ወካር ወሳኔ ስፈቀዎና ከረሰጥበት አማካይ
ደንብኩኩ ክልላ::

ከታ ክተት ዝግኑዋ ገዢ

6 እናዳን ወሳኔ ከለያዊነት፡ ሂንተኑች እኩ አኬድ ወጪ ከለናን
አሁን ዝዕው ዝዕኩ እኩ አገኞ ሂንተኑች ሰከታናደን፡ እኩ
ቁስስ ከረሰጥበት ሲነሱን ሂንተና አሁክኩ፡ **7** እኩስ ገጽ፡ እኩ
ሂንተናና ዝዕኩ ወጪ አዘለበኩ ውጤዎ፡ ሂንተኑች ተዋዳን ሂንደ
ዶግናው በስራዋ ሂንተኑች ሂንተኑች ህዳሽን አረጋ፡ **8** እኩ
ሂንተና እኩስ የኩው ገዢና ማለ፡ ቁጥኑ ገለሰ ደብርዳስ ዝማደ
አስፈ ዝዕዳዋጥ እተን፡ እኩ ቁጥኑ መሠረት፡ **9** እኩ ሂዋ
አስፈው ሂንተኑች ተዋዳን ሂንደ ዝዕናደን፡ እኩ ሂንተኑች ለማሳዋ
ገደናደኩ እተን፡ ሂዋ ሂንተና አምናው እኩ ማታይ ቁጥኑ ገዢና፡
10 እኩስ ገጽ፡ እኩ ሂናይ አቶ ሂንተናና ዝዕዳዊ፡ «አሞው ከዚህ
አናይ እኩና ወጥና ሂንተናና አሁኔታ፡»

11 እኩስ ገጽ፡ እኩ ዝዕዋዋን ገለያዋጥ እተን፡ እኩና
አሁኔዋነት፡ እኩ ዝዕው ዝዕኩ አማርዳ እኩቱ ሂንተኑች ገዢና
ዶግናው እኩ ሲሰራም፡ **12** እኩ ሂዋንቱ ማለ እኩቱ ማረ ዝዕው
ዶግናደኩና እኩ ዝዕዳ ወጪ ማርዳን፡ ገዢ ወጪስ ከረሰጥበት ሲነሱን
አሁኔቸ ዘመኩ፡

13 ሰን ሂንተኑች እናደን ወሳኔ ከለያዊነት፡ ለወ አስፈው አሞው
አሁለተቱ፡ **14** ቁስ እኩ ሁ ደብዳቤያን ከተደ ክታው አሁኔቸ
አናይ እኩና ዝዕኩ፡ ሆ እኩ አነበሩት፡ ሆ ወልጋና ማለ፡ እኩ
ሻነተቱ፡ **15** ሰን አስፈን እኩ ሲሱቴ እተን፡ ወርከያዳን ቁለጥቱ፡

ወርሰዳ ስርታ

16 ስርታ ሰን ሂናይ በራ ሁዳሽን ሂንተኑች እኩ ወጪና እኩ በንኩ
ሻነተሩ አም፡ ሰን ሂንተናና እኩና ገደ፡

17 ተኩ ዝዕላስ፡ ሆ ስርታ ተ ከሰሽን ውፋይ፡ ተ ደብዳቤያ
አስፈው ሂዋ ተ ፈርማ፡ ሂዋ ተኩ ውፋይ እኩ፡

18 ተ ሰን ዝዕላስ ከረሰጥበት እኩ ከከተማይ ሂንተናና እኩና
ገደ፡

Ooratha Caaquwaa New Testament in Dawro (ET:dwr:Dawro)

copyright © 2011 Wycliffe Bible Translators, Inc.

Language: Dawro

Translation by: Wycliffe Bible Translators, Inc.

Copyright Information

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

This translation text is made available to you under the terms of the Creative Commons License: Attribution-Noncommercial-No Derivative Works. (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/>) In addition, you have permission to port the text to different file formats, as long as you do not change any of the text or punctuation of the Bible. You may share, copy, distribute, transmit, and extract portions or quotations from this work, provided that you include the above copyright information:

You must give Attribution to the work.

You do not sell this work for a profit.

You do not make any derivative works that change any of the actual words or punctuation of the Scriptures.

Permissions beyond the scope of this license may be available if you contact us with your request.

The New Testament

in Dawro

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivatives license 4.0.

You may share and redistribute this Bible translation or extracts from it in any format, provided that:

You include the above copyright and source information.

You do not sell this work for a profit.

You do not change any of the words or punctuation of the Scriptures.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.

2014-04-22

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 11 Nov 2022 from source
files dated 29 Jan 2022
585b63ca-b8e6-55c8-bfef-10bdc95ad69c